

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ

የሚዲያ ግንኙነት አጭር መግለጫ

መግቢያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃን ለመራጮች እና ለሚመለከታቸው አካላት ለማድረስ፣ ግልጽነትን ለማሻሻል በዚያውም ድርጅታዊ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ከሚዲያ ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶችን ማጠናከር እንዳለበት ያምናል። ቦርዱ መረጃዎችን ለማስተላለፍ ከሚጠቀማቸው የራሱ የማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች እና ድጎረ-ገጽ በተጨማሪ የሚመጡለት ጥያቄዎችን መመለስ፣ በተከታታይ የሚነሱ እና ግርታ የሚፈጠርባቸውን አሰራሮች ለማስረዳት ከሚዲያዎች ጋር ግንኙነቶችን ያከናውናል።

ከቦርዱ መረጃ የሚገኝባቸው መንገዶች

የቦርዱ ድጎረ-ገጽ- የመገናኛ ብዙኃን መረጃ በሚፈልጉበት ወቅት የቦርዱን ድጎረ- ገጽ በመጎብኘት በቀላሉ መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል፤ ቆይተው የወጡ መግለጫዎች፣ ከዚህ በፊት ይፋ የሆኑ መረጃዎች በቦርዱ ድጎረ-ገጽ ላይ በተለያዩ ክፍሎች ይገኛሉ። ሁሉንም ክፍሎች በመፈተሽ መረጃዎችን ማጠናቀር ይቻላል።

የቦርዱ ማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች - ለፈጣን መረጃዎች የቦርዱ ማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች መረጃዎችን ይሰጣሉ። ገጾቹን ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎችን በፈጣን መንገድ ማግኘት ይቻላል። በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ የሚወጡ መግለጫዎች በአብዛኛው አጭር እና ግልጽ ሲሆኑ ለተጨማሪ የማኅበራዊ ጥያቄ የሚዲያ ግንኙነት ስልክ ላይ በመደወል ማብራሪያ መጠየቅ ይቻላል። በቦርዱ አፈሻል ገጾች የሚወጡ መረጃዎች አፈሻል በመሆናቸው ያለተጨማሪ ማረጋገጫ መረጃ ለማንኛውም አገልግሎት ማዋል ይቻላል።

መረጃዎችን በመጠየቅ- ቦርዱ ማንኛውንም የመገናኛ ብዙኃን ዕውቅና ያላቸው ተቋማት የመረጃ ጥያቄዎችን ለማስተናገድ ይሞክራል። በዚህም መሠረት በስልክ ወይም በኢ-ሜል መረጃዎችን መጠየቅ ይቻላል። ከፍተኛ መረጃ ፈላጊዎች በመኖራቸው የተነሣ ስልክ ለማግኘት ያስቸገረው ማንኛውም አካል የሚጠይቀውን ጉዳይ እና ሚዲያውን ጠቅሶ አጭር የስልክ መልዕክት ወይም በኢ-



ሜል media@nebe.org.et ላይ መላክ ይችላል። የኮምፒዩተር የሥራ ክፍሉ በጽሑፍ ወይም በተመቸ በሌላ አማራጮች መረጃውን የሚሰጥ ይሆናል።

የሚዲያዎች ግብዣ- ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተለያዩ ሁነቶችን በሚያከናውንበት ወቅት በሁነቱ ውስጥ እንዳለው ቦታ እና ምቹነት በልዩ ሁኔታ ሚዲያዎችን ይጋብዛል። እነዚህ ሚዲያዎች ከሚከተሉት በአንዱ ወይም በብዙ መሥፈርቶች የተነሣ የሚጋበዙ ሲሆኑ ካለው የኃብት (የቦታ፣ የአዳረሽ... የመሳሰሉት) ዕጥረት የተነሣ ሁሉም ሚዲያዎች የሚጋበዙበት አይሆንም፤ ነገር ግን ቦርዱ በተወሰነ ጊዜ የሚጋበዙ ሚዲያዎችን ቁጥር እና ሽፋን እያየ ተከታታይ ለውጦችን ያደርጋል።

ሚዲያዎች ሲጋበዙ፡-

- ሕጋዊ ምዝገባ ያላቸው መሆኑን፤
- ከፍተኛ ሽፋን ያላቸው መሆኑን፤
- ከፍተኛ ተደራሽነት ያላቸው መሆኑን፤
- የዜና ሽፋን በሚሰጡበት ወቅት በትክክል እና በፍትሐዊ መልኩ መዘገባቸውን፤
- ለምርጫ እና ፓለቲካ ፓርቲዎች ዜናዎች በቋሚነት የሚዘግቡ እና እንደ ተዓማኒ የመረጃ ምንጭነት የሚቆጠሩ መሆኑን፤
- በተከታታይ በቦርዱ ተጋብዘው ሽፋን እንዲሰጡ በሚጠየቁበት ወቅት ሽፋን የሚሰጡ መሆናቸውን ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ሲሆን፤ በየጊዜው የሚጋበዙ ሚዲያዎችን ዝርዝር በመከለስ በተቻለ መጠን ብዙ ሚዲያዎች እንዲጋበዙ ጥረት ያደርጋል። ከዚህም በተጨማሪ የቋንቋ ሽፋን፣ የሚዲያ ዓይነት (ሬዲዮ፣ ቲቪ፣ የጎትመት እና ኢንተርኔት ሚዲያ ወዘተን) ለማመጣጠን ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል።
- ሚዲያዎች ምንም እንኳን በቦርዱ ሁነት ላይ ባይገኙም መረጃዎችን ለማግኘት

በስልክ አድራሻ - በጥሪ ወይም በአጭር የስልክ መልዕክት - +251905053051

በኢሜይል- media@nebe.org.et መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ።

ከላይ የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ ቦርዱ በሚሰጣቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች ማንኛውም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ዕውቅና ያለው ሚዲያ መሣተፍ የሚችል ሲሆን፤ የጋዜጣዊ መግለጫዎችን ጥሪ እና የቦርዱ ዋና ዋና ውሳኔዎች በኢ-ሜል እንዲደርሰው የሚፈልግ የሚዲያ ተቋም የኢ-ሜል አድራሻውን ለቦርዱ የኮምፒዩተር ክፍል በመላክ ወደ ቦርዱ የሚዲያ ኢ-ሜል ቋት ውስጥ በመመዝገብ መረጃዎችን ማግኘት ይችላል።



አንዳንድ መረጃዎች የቦርዱን መሰብሰብ ውሳኔ መስጠት እና መመርመር የሚጠይቁ በሚሆኑበት ወቅት አስተያየት መስጠት አስቸጋሪ ስለሚሆን፣ ሚዲያዎች የሥራ ሂደቱ ተጠናቆ ውሳኔ ላይ አለመደረሱ ሲገለጽ በትዕግሥት የሥራውን መጠናቀቅ እንዲጠብቁ እንጠይቃለን።

የቦርዱ ሰብሳቢን ወይም ሌላ የቦርድ አባል ቃለ መጠይቅ ለማድረግ - በኢ-ሜል ወይም በጽሑፍ የቃለ-መጠይቁን ዓላማ እና የሚያተኩርበትን ጉዳይ በመጥቀስ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል። ቀጠሮ ለመያዝ በቂ ጊዜ በሚሰጥ ሁኔታ ጥያቄውን ማቅረብ አስፈላጊ ነው።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ

የኮምኒኬሽን የሥራ ክፍል